

Rt Hon Michael Gove MP
Secretary of State
Department for Levelling Up, Housing and Communities

18 ህዳር 2021

ውድ ያገሪቷ ሴክረታሪ

በመጀመሪያ ፣ ከእኛ ጋር በመገናኘትዎ እና ጊዜ ወስደው ያሉንን ስጋቶች ለመስማት በመፍቀድ እናመሰግናለን። ስብሰባውን ገንቢ እና መንግስት ያለውን ማህበረሰብ-መር መታሰቢያ የመገንባት ቁርጠኝነት ላይ እምነት እንድንጥል የሚያደርግ የመጀመሪያ አስፈላጊ እርምጃ ሆኖ አግኝተነዋል።

የምንጽፈው ያለነው የውይይትና ስምምነት ዋና ነጥቦችን ለመንደፍ ነው። እርሶም በሚሰጡን ምላሽ ላይ እነዚህን ዋና ዋና ነጥቦች መሆናቸውን ቢያረጋግጡልን ፣ እኛ ደግሞ ማህበረሰባችን የሚፈልገውን ተገቢና ዘላቂ መታሰቢያን ለመገንባት የሚደረገውን አስፈላጊ እርምጃ ማረጋገጥ እንችላለን። ለዚህ ደብዳቤ የሚሰጠው ምላሽ በአጭር ጊዜ ውስጥ ቢሆን ይበረታታል ፣ ምክንያቱም የኮሚሽኑን ስራ በድጋሚ ለማስቀጠል እንዲሁም ከማህበረሰቡ ጋር ያለንን ተሳትፎ በአስቸኩይ እንዲቀጥል ነው።

ስብሰባችንን ሰንደይ ታይምስ ላይ ታትሞ በወጣው ያልተገባ ፅሁፍ በድጋሚ ይቅርታ በመጠየቅ ፣ እንዲሁም ይህ ፅሁፍ በተለይ በሀዘን ተጎጂ ቤተሰቦች ላይ ያስከተለው ብስጭት እንዲሁም በመታሰቢያ ኮሚሽን ስራ ላይ ያስከተለው ተፅዕኖ በማንሳት ስለጀመሩ እናመሰግናለን። እስከ አሁን ድረስ ያለው፣ በሁለቱም በጥቅምት 13 በነበረው ከተጎጂ ቤተሰቦች እንዲሁም ከአደጋው ከተረፉ ስዎች ጋር ስብሰባ ፣ ህዳር 14 በሰንደይ ታይምስ ላይ በታተመው ደብዳቤዎች እና ለእኛ ባላዩን ቁርጠኝነት በሚመለከት ያላችሁ ግልጽ የሆነ አካሄድ የሚያበረታታ ሆኖ አግኝተነዋል።

በስብሰባችን ወቅት መተማመናችን በጣም ደካማ መሆኑን ግልፅ አድርገናል። እርሶም በቅርብ ጊዜ የሆኑትን ክስተቶች በመመልከት መተማመኑ ላይ መሰራት እንዲሁም በቀጣይ መተማመኑ እንዳይዳከም ጥበቃ ማድረግ እንደሚያስፈልግ ተቀብለዋል። ስለሆነ መንግስት ለህዝብ ይፋ በሆነ መልክ መገንዘቡንና ድጋሚዎን ማረጋገጥ ለኛ አስፈላጊ ነው። ማለትም ለነዛ [ቃልኪዳኖች](#) በስብሰባችን ጊዜ ከገቡት ቃል በስተቀር፣ ቀድመው በነበሩ ሚኒስቴሮች ለማህበረሰባችን የተደረጉ። ምላሹንና ቃል የተገቡ ነገሮችን በ *gov.uk* ላይ ቢታተሙ መተማመንን በድጋሚ ለመገንባት ለመጀመር የሚረዳና በሚቀጥሉ አመታት ለሚደረጉ ቃልኪዳኖች የሚጠበቅ ይሆናል። አስፈላጊ በሆነ መልክ፣ የምንወዳቸው የመጨረሻ ማረፊያ ስፍራ በመሆኑ ስለታወሩ የሚሰጥ ማንኛውም ውሳኔ በጥልቀት የተጎዱትን ስዎች መተማመን የሚጨር መሆን እንዳለበት ተስማምተዋል። በተጨማሪ፣ ስለታወሩ የሚሰጥ ውሳኔ ባሁኑ ሰዓት እየታየ አለመሆኑንና፣ ውሳኔው የሚፋጠነው የማህበረሰባችንን ደህንነት ለማስጠበቅ ሲባል ብቻ መሆኑን አረጋግጠውልናል።

ዘላቂታ ያለው ለውጥ በማረጋገጥ እኛ በተጎዳንበት መልኩ ማንም ቤተሰብ እንዳይጎዳ ፣ እንዲሁም ወደ ተስማሚ እና ቋሚ መታሰቢያ ለማቆም የሚደረገው ሂደት በጣም አስፈላጊ ናቸው ፣ ነገር ግን እርሶም እንደሚስማሙት እነኚህ መደረግ ካለባቸው ነገሮች ጥቂቶቻቸው ናቸው። የማገገሙን ሂደት ለመጀመር ፣ ለቤተሰቦቻችን ሞት ምክንያት የሆኑ ግለሰቦች ተጠያቂ እንደደረጉልን እንፈልጋለን። ከቤተሰቦቹ በቀጥታ አንደሰሙት ፍትህ ማግኘት የዚህ ሂደት አስፈላጊ ክፍል ነው። የሂልሰብራ ቤተሰቦች ተሞክሮ እንደሚያሳዩው ፣ ለማሰረጃዎች ተገቢውን ጥበቃ ማድረግ የፍርድ ቤት ሙግቶች ውድቅ እንዳይሆኑ እና መጠየቅ ያለባቸው ሰዎች ከተጠያቂነት እንዳያመልጡ ምን ያህል አስፈላጊ መሆኑን ያሳያል። የፍትህ አካላት ህንፃውን ከአሁን በኋላ እንደሚያስፍልጋቸው ወይም ታወሩ ከዚህ በኋላ ለቀጣይ ሙግቶች እንደሚያስፈልጋቸው አንደሚተማመኑ መግለጻቸው ብቻ በቂ አይደለም። በዚህ ጉዳይ ላይ እንድንተማመንበት ከተፈለገ ፍፁም እርግጠኝነት እና ግልፅነት አንዲኖር ያስፈልገናል።

በአፅንኦት የገለፅነው ነገር በታወሩ ደህንነት ምክረ ሀሳብ እና በእሱ ላይ የተመሰረተ ውሳኔ ላይ እምነት የማሳደርን አስፈላጊነትን ነው። እርሶም በጣም የቅርብ ጊዜ የሆኑ አንዳንዶቹን የምህንድስና ሪፖርቶችን እንዳዩ እና ምክረ ሀሳቡ ታወሩ በአሁኑ ወቅት አስተማማኝ ደህንነት ሁኔታ ላይ ነው እንደሚል ጠቅሰዋል። በዚህ ነጥብ ላይ ግልፅነት መኖሩ አሁን ድረስ የቀጠሉትን መላምቶችን እና እምነት ማጣት ለማስወገድ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። የደህንነት ምክረ ሀሳቡ ከተቀየረ ፣ መንግስት የተጎጂ ቤተሰቦች እና ከአደጋው የተረፉ ቤተሰቦች የሚመርጡትን ገለልተኛ መዋቅራዊ

መሀንዲስ ለመሸም እንደሚያግዛቸው በድጋሚ አረጋግጠውልናል። ይህ ደግሞ በተገቢው ሰዓት እና ወደ ታወሩ መግቢያ ሙሉ ፈቃድ እንዲሁም መንግስት በእጁ ላይ ያሉ የከዚህ ቀደም መረጃዎችን ያካተተ መሆን አለበት። ይህ ግልፅነት አስደሳች የነበረ ሲሆን “ምንም የሚደበቅ ነገር” አይኖርም ብለው በተደጋገሚ በመግለፅ እናመሰግናለን።

በመጨረሻም ኮሚሽኑ እያደረገ ያለውን ጥሩ ስራ እውቅና በመስጠትዎ እናመሰግናለን። በግለሰብ ደረጃም ይሁን በኮሚሽን ደረጃ ቋሚ መታሰቢያ በግረንፊል መደረጉ ላይ እንደማይረሳ ያለን ቁርጠኝነት ፅኑ ሆኖ ይቀጥላል። ኮሚሽኑ ገለልተኛ እና በህግ የተቀመጠ ስልጣን ያለው መሆኑን ፣ በተጨማሪም ያለ ማህበረሰቡ መተማመን በተለይም ያለ ተጎዲ ቤተሰቦች እርዳታ ስራችንን መስራት እንደማንችል እውቅና ሰጥተዋል። እርሶም ስለ መታሰቢያው አስተያየት ያለው ማንኛውም ሰው ወደ ማእከላዊ መንግስት ሳይሆን ወደ ኮሚሽኑ መቅረቡ ያለውን አስፈላጊነት በተገቢ ሁኔታ አረጋገጠዋል። ይህ ደግሞ ጠቃሚ የሆነበት ምክንያት ተጠቂዎችን በቀጥታ ለማናገር ስለምንፈልግ ነው። የእኛ ሚና የነሱን አስተያየት በቀጣዩ መታሰቢያ ላይ መወከል ነው።

ከቤተሰቦች ጋር እና ከማህበረሰቡ ጋር ያለን የስራ አካሄድ በጥንቃቄ እና በአክበርነት ነው ፣ እነዚህ ውይይቶች በጥድፈያ አይደረጉም እንዲሁም መደረግ የለባቸውም። እርሶም የመታሰቢያው ሂደት እና በታወሩ ላይ የሚወሰነው ውሳኔ ቀስ በቀስ እና ማህበረሰቡ በሚፈለገው ፍጥነት እንዲካሄድ ተስማምተዋል።

ሁላችንም በዚህ መንገድ ላይ የጋራ ግባችን ሰኔ 14 2017 በግረንፊል የተከሰተውን ነገር በመጨረሻ ትውልድ እንዳይረሳ ማድረግ ነው።

በድጋሚ ለግልፅነቶ ፣ ለታማኝነቶ አንዲሁም ከእኛ ጋር ለመስራት ላሳዩት ፍላጎት እናመሰግናለን።

አፋጣኝ ምላሾችን እንጠብቃለን።

ከሰላምታ ጋር፣

Adel Chaoui, Sandra Ruiz, Hassan Hassan, Nabil Choucair, Hanan Wahabi, Mohammed Rasoul, Abe Abebe, Hanan Cherbika, Susan Al-Safadi, Andrea Newton

Michael Lockwood & Thelma Stober

Grenfell Tower Memorial Commission